



የገንዘብ ሚኒስቴር

MINISTRY OF FINANCE

መመሪያ ቁጥር 1104/2017

ለተጨማሪ እሴት ታክስ ስለመመዝገብ የወጣ መመሪያ

DIRECTIVE NO. 1104/2025

Directive on Registration for Value Added Tax

ነሐሴ ፣ 2017 ዓ.ም
September, 2025

መመሪያ ቁጥር 1104/2017
ለተጨማሪ እሴት ታክስ ስለመመዝገብ የወጣ
መመሪያ

Directive No. 1104/2025
Directive on Registration for Value Added Tax

በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 1341/2016 አንቀጽ 12 ከተደነገገው በተጨማሪ የገንዘብ ሚኒስቴር በመመሪያ የሚወስነው ሌላ ታክስ የሚከፈልበት የአቅርቦት የገንዘብ መጠን ያለው ሰው ለተጨማሪ እሴት ታክስ መመዝገብ ያለበት መሆኑን የሚደነግግ በመሆኑ፤

WHEREAS the Value Added Tax Proclamation No. 1341/2024 provides that, in addition to the provisions of Article 12 of the Proclamation, the Ministry shall, by directive, determine the obligation of a person to register for Value Added Tax;

የተጨማሪ እሴት ታክስ ፍትሃዊ እንዲሆን ለማድረግ ድርጅቶች እና ቅይጥ አቅርቦት ያላቸው ታክስ ከፋዮች የሚኖርባቸውን የመመዝገብ ግዴታ መወሰን አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

WHEREAS it is necessary to determine the registration obligation of body and taxpayers with mixed supplies in order to ensure fairness in the application of Value Added Tax;

አመታዊ ግብይታቸው ከብር 2 ሚሊዮን ብር ቢያንስም በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 979/2008 (እንደተሻሻለ) አንቀጽ 50 መሰረት የደረጃ “ለ” ግብር ከፋዮች ተብለው የማይመደቡ የሙያ አገልግሎትን የሚሰጡ ማናቸውም ሰዎች ለተጨማሪ እሴት ታክስ እንዲመዘገቡ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

WHEREAS it is necessary to register for Value Added Tax any person providing professional services whose annual turnover is less than 2 million birr and who is not classified as a Category “B” taxpayer under Article 50 of the Income Tax Proclamation No. 979/2016 (as amended);

በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 1341/2016 አንቀጽ 12 ንዑስ አንቀጽ (2) ለገንዘብ ሚኒስቴር በተሰጠው ስልጣን መሰረት ይህ መመሪያ ወጥቷል።

NOW THEREFORE, the Ministry of Finance hereby issues this Directive pursuant to the power vested to it under Article 12 sub - article (2) of the Value Added Tax Proclamation No. 1341/2024.

1. አጭር ርዕስ

1. Short Title

ይህ መመሪያ “ለተጨማሪ እሴት ታክስ ስለመመዝገብ የወጣ መመሪያ ቁጥር 1104/2017” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

This Directive may be cited as “Registration for Value Added Tax Directive No. 1104/2025”.

2. ለተጨማሪ እሴት ታክስ ስለመመዝገብ

2. Registration for Value Added Tax

በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 1341/2016 አንቀጽ 12 መሰረት የሚከተሉት ታክስ ከፋዮች ለተጨማሪ እሴት ታክስ የመመዝገብ ግዴታ አለባቸው፦

According to Article 12 of the Value Added Tax Proclamation No. 1341/2024, the following are required to register for Value Added Tax:

- 1) በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 979/2008 (እንደተሻሻለ) በተደነገገው መሰረት

- 1) As provided under the Income Tax Proclamation No. 979/2016 (as amended):
 - a) Category “A” Taxpayers;

- ሀ) የደረጃ “ሀ” ግብር ግብር ከፋዮች፤
- ለ) የሂሳብ መዝገብ የመያዝ ግዴታ ያለባቸው ግብር ከፋዮች፤ እና

- ሀ) በፈቃደኝነት የሂሳብ መዝገብ የሚይዙ ግብር ከፋዮች፤

- 2) ታክስ የሚከፈልበት እና ከታክስ ነጻ የተደረገው የጠቅላላ አቅርቦት ድምር ከብር 2,000,000.00 (ሁለት ሚሊየን ብር) በላይ የሆነ ማናቸውም ታክስ ከፋይ፤

3. የመመዝገቢያ እና ታክሱን የመሰብሰቢያ ጊዜ

- 1) በዚህ መመሪያ መሰረት ለተጨማሪ እሴት ታክስ ለመመዝገብ የሚገደዱ ነባር ታክስ ከፋዮች ይህ መመሪያ ሥራ ላይ በዋለ በ30 (ሰላሳ) ቀናት ውስጥ ለታክስ መመዝገብ አለባቸው፡፡

- 2) በዚህ መመሪያ የተመለከቱት ታክስ ከፋዮች ከተመዘገቡበት ቀን ጀምሮ ለገበያ በሚያቀርቧቸው ታክስ የሚከፈላቸው ዕቃዎች እና አገልግሎቶች ላይ የተጨማሪ እሴት ታክስ መሰብሰብ አለባቸው፡፡

4. ተፈጻሚ የሚሆንበት ቀን

ይህ መመሪያ በፍትሕ ሚኒስቴር ተመዝግቦ በገንዘብ ሚኒስቴር የድህረ ገጽ አድራሻ ከተጫነበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ፣
ነሐሴ 27 ቀን 2017 ዓ.ም

አህመድ ሺዴ
የገንዘብ ሚኒስትር

- b) Taxpayers who have the obligation to maintain books of account; and
- c) Taxpayers which voluntarily maintain books of account.

- 2) Taxpayers whose aggregate turnover from taxable and exempt transactions exceeds Birr 2,000,000 (two million Birr);

3. Time for Registration and Collection of Tax

- 1. Existing taxpayers that are obligated to register for value added tax based on this Directive have to register within 30 (thirty) days from the effective date of this Directive.

- 2. Taxpayers mentioned in this Directive have to collect value added tax on taxable goods and services they supply to the market from the date of their registration

4. Effective Date

This Directive shall enter into force up on the date of its registration with the Ministry of Justice and uploading on the official website of the Ministry of Finance.

Done at Addis Ababa on the 2nd date of September 2025

Ahmed Shide
Minister of Finance